



# የመረጃ ማዕከል

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

## የንግድ አድሎች

በዚህ አትም ውስጥ



### የአፍሪካ የምግብ ምርት ኤክስፖርተሮች

የአፍሪካ የምግብ ምርት ኤክስፖርተሮች ገበያ እንዲያገኙ በጀርመን ከሚገኙ ገዢዎች ጋር ለመገናኘት IPD Virtual B2B Event Made in Africa..... ገጽ-2

### የኢራን ኩባንያዎች መረጃ

በመካከለኛው ምስራቅ የቴሌኮሙኒኬሽንና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን በማልማት በተለይም በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ውስጥ ከሚሳተፉ ኩባንያዎች.....ገጽ-2

### 16ኛው የኢራን ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን

የኢራን ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን እ.ኤ.አ ከፌብሩሪ 13 እስከ 16 2021 በ ቴህራን ከተማ እንደሚካሄድ የገለጸ ሲሆን ኤግዚቢሽኑም በዋናነት የማእድን ኢንዱስትሪ ማሸፍትና ተዛማጅ..... ገጽ-2



### ኢትዮ-ኬንያ የቢዝነስ የበይነ መረብ ውይይት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥር 04 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥር DMK 1/2/1/13 በጻፈው ደብዳቤ የኢትዮጵያ እና የኬንያን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ለማጠናቀቅ እና ግንዛቤ ለመፍጠር ያለመ የግማሽ ቀን የበይነ መረብ ውይይት ከየካቲት 11 እስከ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው ቀን ውስጥ ለማዘጋጀት እቅድ መያዙን ገልጿል። ስለሆነም በዚህ የቢዝነስ የበይነ መረብ ውይይት ላይ

ለመሳተፍ ፍላጎት ያላችሁ ድርጅቶች በኢ-ሜይል አድራሻ:- ethiochambernew@gmail.com Subject:- “Ethio-Kenya” በማለት እስከ ጥር 28 ቀን 2013 ዓ.ም መመዘገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።



## በምግብ ምርት ኤክስፖርት ላይ ለተሰማራችሁ ነጋዴዎች የተዘጋጀ የባይነ መረብ ውይይት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥር 06 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥር DMG 1/17/34/13 በጻፈው ደብዳቤ የጀርመን Import Promotion Desk (IPD) “Virtual B2B Event Made in Africa – Marketplace for Food” በሚል ከጃንዋሪ 18-22 ቀን 2021 የሚቆይ የባይነ-መረብ ውይይት ማዘጋጀቱን አሳውቋል። የዝግጅቱም ዋነኛ አላማ የአፍሪካ

የምግብ ምርት ኤክስፖርተሮች ገበያ እንዲያገኙ ጀርመን ከሚገኙ ገዢዎች ጋር ማገናኘት ሲሆን፤ ይህንኑ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የጀርመን ገበያ እድል ማግኘት የምትፈልጉ በምግብ ምርት (Food Ingredients) ኤክስፖርት ላይ የተሰማራችሁ ነጋዴዎች <http://made-in-africa-food-ingredients.b2match.io/> ሊንክ ላይ እንድትመዘገቡ እንጠይቃለን።



## በሽርክና የመስራት ጥያቄ

ከኢራን ኤምባሲ በደረሰን መረጃ በመካከለኛው ምስራቅ የቴሌኮሙኒኬሽንና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን በማልማት በተለይም በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ውስጥ ከሚሳተፉ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው Sanat Ertebat Pishro(SEP) ኩባንያ በዚህ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ የኢትዮጵያ ኩባንያዎች ጋር የመስራት ፍላጎቱን ገልጸዋል ።

ስለሆነም ከዚህ ኩባንያ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት ያላችሁ ድርጅቶች በሚከተለው አድራሻ ድርጅቱን ማግኘት እንደምትችሉ እንገልጻለን።  
 Website: <http://www.sep-co.net>  
 Email: [Info@sep-co.net](mailto:Info@sep-co.net)  
 Telephone: +98(21) 22875130

## 16ኛው የኢራን ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን

ከኢራን ኤምባሲ በደረሰን መረጃ 16ኛው የኢራን አለም አቀፍ ኤግዚቢሽን እ.ኤ.አ ከፌብሩሪ 13 እስከ 16 2021 በ ቴህራን ከተማ እንደሚካሄድ የገለጸ ሲሆን ኤግዚቢሽኑም በዋናነት የማእድን ኢንዱስትሪ ማሽኖችና ተዛማች መሳሪያዎች ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጾ በዝግጅቱም ላይ የተለያዩ በመደብን ኢንዱስትሪ ላይ ያተኮሩ የኢራን ኩባንያዎች እንደሚሳተፉ ገልጿል። ስለሆነም በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ በኢ-ሜይል አድራሻ [ethiochambernew@gmail.com](mailto:ethiochambernew@gmail.com) Subject:- “Ethio-Iran” በማለት ከታች ያለውን ፎርም በመሙላት ዝግጅቱ ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።





**British Embassy  
Addis Ababa**

## በእንግሊዝ መንግስት የተፈቀደ የአንድ ወገን የገበያ እድል

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ታህሳስ 12 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥር 08-2-4-1-2/17254 በጻፈው ደብዳቤ አዲስ አበባ ከሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ በተፃፈ ፍት ሸርባል የሃገራችን መንግስት የአውሮፓ ህብረት ከሰጠው የገበያ እድል ጋር የሚመሳሰል የአንድ ወገን የገበያ እድል (General System of Preference/GSP)

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ለታዳጊ ሀገራት የሚሰጥ መሆኑን እንገልጻለን። በዚህ የገበያ እድል ሃገራችንን ጨምሮ 47 በልማት ወደኋላ የቀሩ ሃገራት ከጦር መሳሪያ ውጭ ያሉ ሁሉንም የውጪ ምርቶቻቸውን ወደ እንግሊዝ ገበያ ከቀረጥና ከኮታ ነፃ ማስገባት የሚችሉ መሆኑን አሳውቋል። በመሆኑም የሃገራችን አምራቾችና ላኪዎች የእንግሊዝ መንግስት የሰጠውን የአንድ ወገን የገበያ እድል መጠቀም የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።

ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ለምትፈልጉ ከታች ያለውን ሊንክ በመጠቀም ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዌብሳይት ላይ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን።

Link:

<http://ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/2013%20EC/Attachement/British.pdf>



**ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልን በአሉ የሰላም፣ የፍቅርና የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን!!!**

**የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት**

**የመረጃ ማእከል, በዚህ ያግኙን**

ስ.+251-11-5311048  
ፋ.+251-11-5517699

ኢ.ethiochambernew@gmail.com

አድራሻ. ሜክሲኮ አደባባይ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ህንጻ ምድር ላይ ቢሮ ቁጥር 13

ዌ. [www.ethiopianchamber.com](http://www.ethiopianchamber.com)

**ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ከላይ በተጠቀሰው የስልክና የኢሜል አድራሻ የምታገኙን መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን።**